

“እኛም ሲጅምረን እንዲህ ነበር ያደረገን” አለች ትህነግ – ደሳለኝ ሀገረሰላም

DEC 8, 2020



ታየ ደንደክ

የወልቃይት ጠገዴና የራያ ጉዳይ ከተነሳ የአማራ ህዝብና የክልሉ መንግሥት ምን ስላደረጉ ነው በእነ ታየደንደክ እና አዲሱ አረጋ የሚሰደቡና የሚንጻጠጡት??? ለሚሞት፣ ለሚሳደድ፣ በጅምላ ለሚገደል፣ በአፍ መፍቻ ቋንቋው እንዳይማር ለሚደረግ፣ በማንነቱ ለሚሸማቀቅ፣ መሬቱ እንጂ ማንነቱ ለተናቀ፣ እኔ ትግሬ አይደለሁም አማራ ነኝ እያለ ለሚጮህ ህዝብ ፍትህ በመቆሙ ነው የሚንጻጠጠው።

ይህ ጥያቄ በአንድ በኩል አንባባሎች በሠሩት የፌዝ ፌዴራሊዝም ምክንያት ከህዝብ ተነጥሎ በኃይል የተካለለው ህዝብ ከጅምሩ ለመለስ ዜናዊ ደብዳቤ በማስገባት ነበር ተቃውሞውን ያሰማው። ከዚያም በኋላ ለዓመታት ኮሚቴ አዋቅሮ ለሚመለከተው ሁሉ የህዝቡን ስደት፣ ሞትና ጭቆና አቤት ብሏል።

በሌላ በኩል ከእነዚህ አካባቢ ተነጥሎ፣ የዘመኑ ባለጊዜዎች የአንተ “አማራ ክልል” ይህ ነው ብለው በሰጡት ቦታ ሁኖ፣ ከወገኑ በቅርብ ርቀት መላው የአማራ ህዝብ በያለበት የህዝብ ታሪክን፣ ባህልን፣ መልክዐ ምድርን፣ ቋንቋን ፣ እና ሌሎችን ማኅበራዊ እሴቶች መሰረት አድርጎ ለወገኑ ሲጮህ ኑሯል። ፣ ይህ ሁሉ ነገር ዓለም የሚያውቀው ሀቅ ነው።

የአማራ ክልል መንግሥት የትኛውንም “ጽንፈኛ ለማስደሰት ብሎ ጽንፈኛ” አልሆነም። የህዝቦችን የወሰንና የማንነት ጥያቄ ለመፍታት የወሰነው ቀደም ብሎ ነው። በተለይ 12ኛው የብአዴን ድርጅታው ጉባኤ ውሳኔዎችን ማስታወስ ያስፈልጋል። የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች ለመፍታት እሠራለሁ ብሏል። ስለዚህ ዛሬም ነገም የህዝብ ጥያቄ እንዲፈታ ይሠራል። ይህንን ነባራዊ ሁኔታ ከደው አንዳንድ የብልጽግና ሰዎች እጩ ጅንታዎች ለመሆን ሲሯሯጡ እንደመመልከት የሚያሳፍር ነገር የለም። ትህነግንም ይህ የአንባባሎችንና የኢዲሞክራሲያዊነት በሽታ ሲጅምራት እንዲህ ነበር ያደረጋት። ማስፈራራት፣ ማንጻጠጥ፣ ለስህተቱ ድርጅታዊ (ፓርቲያዊ) ሽፋን በመስጠት ስህተት እንዳልሆነ ለማሳየት መጣር። እንዲህ ነበር ያደረጋት።

የአርሞ ብልጽግና አመራሮች አደብ ግዙ የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች እንደራሳችሁ ህዝብ ጥያቄዎች ማየትን፤ በአማራ አመራር ቦታ፤ ተጨቅኖ በኖረው የአማራ ህዝብ ቦታ ሁኖ ማሰብን ልመዱ።። ካለዚያ ዝም ብሎ መፈራገጥ ከመላላጥ ውጭ መፍትሄ አያመጣም።። ሌላው ሁሌም የሚያሳዝነኝ ጉዳይ ትልቅ ሁኖችሁ እያላችሁ ስታኮርፋ ይዘችኋት ብቅ የምትሏት inferiority complex ነች።። ታየ ደንደክ በጻውፈው ጽሁፍ ውስጥ “ስለኢትዮጵያዊነታችን ከማንም ማረጋገጫ አንጠብቅም!” ብሏል።። ድሮስ ማን ይሰጥሃል!? ኢትዮጵያዊነትን ማን ለማን ሊሰጥ ይችላል!? ወደህ ፈቅደህ የምትኖረውና የምትቀበለው እንጂ!!!

ትህነግ በዚህ ሃገር ላይ በሠራችው ስሁት ፌዴራሊዝም ምክንያት ከሶማሌ ጋር የሚቆራቆስ፣ ከአፋር ጋር በሀብት ይገባኛል የሚጋጭ፣ ከሲዳማ ጋር በወንዶ ገነት በኩል ደም ተፋሶ የሚያውቅ፣ ከጌዲኦ ጋር ምስቅልቅል ውስጥ የገባ፣ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር በወሰን ይገባኛል የሚነታረክን ክልል የሚመራ መሪ ስለወልቃይት ጠገዴና ራያ ሲነሳ እየየውን ያስነካዋል! ይገርማል።። ለዚያውም ነፍሰጡር ሴት ማጎጸኗ ተቀዶ ህፃኑ ወጥቶ የሚበላበት ደረጃ የደረሰ ግፍ የሚሠራበትን ክልል የሚመራ ቡድን ጋር ተደራጅተህ።።

#አደብ_እንግዛ #አደብ_ግዙ።። ለትህነግ እምቢ ያለ ትከሻ የእናንተን ማስፈራሪያ እንዴት ሊሸከም ይችላል???

ደሳለኝ ሀገረሰላም